



የኢትዮጵያ ሕዝብ ለሙብቱና ነፃነቱ ለጋራ ብሄራዊ ዓላማ ሲል በጋራ እንዲቆም አደራ እንላለን

ከኢትዮጵያ የውይይትና መፍትሄ መድረክ(EDF) የተሰጠ መግለጫ

ያለንበት ጊዜና ወቅት ይበልጥ ይፋ አደረገው እንጂ የዘር ፖለቲከኞች፤ ጠባብ ብሄርተኞች፤ የብሄር ጽንፈኞችና ተራው የኔ ነው የሚሉ ፀረ ኢትዮጵያና ጸረ ኢትዮጵያዊነት ኃይሎች የኢትዮጵያን መንግስት ሥልጣን እየተፈራረቁ ሲይዙ፤ ሲገዙና ኢኮኖሚውን፤ ባጀቱንና የተፈጥሮ ኃብቱን ለቡድን ጥቅም ሲያውሉት አመታት አሳልፈዋል።

አንዱ መሰረታዊ ክስተት በኢትዮጵያ ረገፍም ታሪክ ተዋልዶና ተጋብቶ በአንድ አገር ጥላ ስር የኖረውንና በጨዋነቱ የሚታወቀውን ሕዝብ ከገነባው አብርካቢና ከገመደው አንድነቱ እንዳናገኙትና አገር አልባ እንዳደረጉት ግ ልጽ መሆኑ ነው።

በተለይ ጠቅላይ ሚኒስቴር ዐብይ አህመድ የዛሬ አራት ዓመት ሥልጣን ከጨበጡ ወዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዘመናት በጋራና ባንድነት ኖሮ የማያውቅ አስከሚመስል ድረስ፤ የዕርስ በርስ መጠፋፋትና የግጭት ሰለባ እንዲሆን ተደርጓል። ያለፉት አራት ዓመታት የአገዛዝ ታሪካቸውና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅርቡ ለሕዝብ ተውካዮች ምክር ቤት “በአዲስ አበባ ከተማ አሮሞ ጠልነት አለ” ብለው የተናገሩት ንግግር ሃላፊነት የጎደለው እና ጥላቻን ፈጣሪ ሆኖ አግኝተዋል።

በጥቅል ስናየው ሰላም ወዳዱ የኢትዮጵያ ሕዝብ፤ በተለይ ደግሞ ለኢትዮጵያ ግዛታዊ አንድነትና ነጻነት ከፍተኛ ሚና በተጫወተው በዐማራው ህብረተሰብ ላይ የጥፋት ዕጃቸው ያነጣጠረ መሆኑን ብዙ ታዛቢዎችና የአገር ተቆርቋሪዎች በማስተጋባት ላይ ይገኛሉ። ድርጅታችን-EDF- ይህንን ብሄል ትክክል አይደለም ለማለት የሚደፍርበት መስፈርት የለውም።

ለሙብትና ለነፃነት የሚደረግ ትግል የሰው ልጆች የሰውነት መለኪያ ነው።

ለወላጆች የልጆቻቸው፤ ለልጆች፤ የወላጆቻቸው እንዲሁም የትውልዱ፤ እጣፈንታ በዘረኞችና በቂመኞች መቀጠፉን ዕለት በዕለት ማየት ምንኛ ነፍስንና ሥጋን የሚያስቅቅ ይሆን? እያልን እንጠይቃለን። የሰቀቀንና የሰጋት መሰረት ይህ ካልሆነ ከቶ ምን ሊሆን ይችላል! ??

በጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ የሚመራው የብልጽግና ፓርቲ አገዛዝ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከትረፉ ሳይሆን ከጉድለቱ በሚያወጣው የግብር /ታክስ/ ገንዘብ የሚያስተዳድረው መንግስትና ያደራጀው የፌዴራል መከላከያም ሆነ የክልል ልዩ ሐይል፤ አገሪቱንና ሕብረተሰቡን ከማናቸውም ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ጉዳዮች እንዲጠበቅ፤

እንዲከላከል፤ ወደላቀ የዕድገት ደረጃ በተስፋና በፍቅር እንዲያሸጋግር እንጂ፤ የአንድ ፖለቲካ ፓርቲ ወይንም ቡድን ወይንም ግለሰብ መሳሪያ ሆኖ ተስፋችንን በማመንመን ህይወታችንን እንዲያመስቃቅለው አይደለም።

የዐማራው ዘውግ ተኮር እልቂት

- June 18/19, 2022 1,500 በላይ በሚገመት የዐማራ ሕዝብ ላይ በወለጋ፤ ኦሮሞያ ክልል የፈጸሙትን አስቃቂ እልቂት ለማውገዝና ይህንን ወንጀል የፈጸሙት ግለሰቦች፤ ቡድኖች፤ መሪዎች፤ ተባባሪዎችና የበላይ አካላት በአስቸኳይ በሕግና በህዝብ ሊጠየቁ ይገባል ብለን እናምናለን።

በድርጅታችን እምነትና ግምገማ የኢትዮጵያ የፌዴራል መንግሥት ባለሥልጣናትና የኦሮሞ ክልል መሪዎች ይህንን ዐማራ ተኮር እልቂት በማጣራት ወንጀለኞችን ለፍትህ ለማቅረብ የሚያበቃቸው፤ የሞራል ብቃትና ሰብአዊ እርህራሄ አላገኘንባቸውም።

ስለሆነም፤ ድርጅታችን የተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ሚሸል ባርትሌት የዐማራውን ጭፍጨፋ በሚመለከት ከመንግሥትና ከፓርቲ ባለሥልጣናት ቁጥጥር ውጭ የሆነ እና በነጻነትና በችሎታ የተዋቀረ መርማሪ ቡድን እንዲመሰረትና በአስቸኳይ ጥናትና ምርምር አካሄዶ በሃላፊነት የሚጠየቁትን ግለሰቦች ለፍርድ ያቅርብ የሚለውን ሐሳብ፤ ድርጅታችን ይደግፋል።

ስለሆነም ከኢትዮጵያዊያን ባለሞያዎች የተወጣጣ መርማሪ ቡድን በአስቸኳይ እንዲቋቋም እናሳስባለን። የሚሰየሙት ግለሰቦች በሞያቸው የታወቁና የሕዝብን አመኔታ ይሚያንጸባርቁ እንዲሆኑ እናሳስባለን።

ኢትዮጵያ በዐብይና በሺመልስ አብዲሳ አስተሳሰብ ውስጥ የምትወሰን ሳይሆን በራሷ የዘመናት ህልውና ያላት እውነት ናት

በመጨረሻ፤

- የኢትዮጵያ የውይይትና የመፍትሄ መድረክ/EDF/በዐማራው ሕዝብ ላይ የተካሄደውን ብሄር ተኮር እልቂት በጥብቅ ያወግዛል። ወንጀሉን የፈጸሙት ግለሰቦች፤ መሪዎችና ድርጅቶች በሃላፊነት እንዲጠይቁ ይጠይቃል። ለሚችሉ ቤተሰቦች፤ ወዳጆችና ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ መፅናናትን ይመኛል።
- ድርጅታችን የኢትዮጵያና የኦሮሞ ክልል መንግሥታት ለተጎዱት ካሳ እንዲከፍሉ ይጠይቃል።
- ድርጅታችን የተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር የሰጡቱን መግለጫ ያደንቃል። በተመሳሳይ፤ የዐለም አቀፍ ስበዐዊ መብት አስከባሪ ድርጅቶች ይህንን በንፁህን ዜጎች ላይ የተፈጸም አስቃቂ የዘር ጭፍጨፋ ወንጀል በሚመለከት ግዴታቸውን በመወጣት ድርጊቱን እንዲያወግዙ ጥሪ ያደርጋል።
- ድርጅታችን የዐብይ አህመድ መንግስት በወለጋ በሰጋት ላይ የሚኖረውን የዐማራውን ሕብረተሰብ፤ ህይወቱንና ንብረቱን የጥፋት ተልዕኮ ካላቸው ፀረ-ዐማራ ሃይሎች የመጠበቅና የመንከባከብ ግዴታው የሆነውን መንግስታዊ ሃላፊነት ባለመወጣቱ ምክንያት፤ የዐብይ መንግሥት እና በሺመልስ አብዲሳ የሚመራው የኦሮሞ ልዩ ኃይልና ፖሊስ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በክልሉ ጥላቻ እንዲነግስና እልቂቱ እንዲባባስ አድርጓል ለማለት እንገደዳለን።

- EDF- የኢትዮጵያ ተቋማዊና መዋቅራዊ ተግዳሮቶች ግዙፍ መሆናቸውን በተደጋጋሚ በማሳሰብ አማራጭ የመፍትሄ ሀሳቦችን ሲያቀርብ ቆይቷል። የኢትዮጵያን ሕዝብና በመላው ዓለም የሚኖረውን ዲያስፖራ ለማሳሰብ የምንፈልገው በዐማራው ሕዝብ ላይ የተፈጸመው እልቂት እንዳይደገም የምንመኝ፤ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት የዜግነት መለያዎች የምናምነው ሁሉ በተለይም የተደራጁት አብሮነትን ፈላጊ ሃቀኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች፤ ንቅናቄዎች፤ ህዝባዊ ድርጅቶችና የሙያ ማህበራት ለህዝባችን በዚህ መራራ አደጋ ወቅት መድረስ ዜግነታዊ ግዴታችሁ ነው። የጋራ ህብረት መስረታችሁ በመተጋገዝና አገርን በማዳን መንፈስ ሁሉን አቀፍ የሆነ የዴሞክራሲያዊ የሽግግር መንግስት ይመሰረት ዘንድ ጥያቄው ወደህዝባችን ዘልቆ እንዲገባ ታሪካዊ ሀላፊነታችሁን እንድትወጡ መድረካችን /EDF/ከአደራ ጭምር አበክሮ ያሳስባል።

ኢትዮጵያ ከሁሉም ልጆቿ ጋር ለዘላለም በሰላም ትኑር!!!

June 23, 2022